



# ቅንጅት አለም አቀፍ የፖለቲካ አመራር

## Kinijit International Political Leadership

<http://www.kinijitethiopia.org>

e-mail [kil@kinijitinternational.org](mailto:kil@kinijitinternational.org)

Voice Mail/Fax 1-206-203-3974

ክብርና ልምድ አለም አቀፍ አመራር የተሰጠ የመጨረሻ ድርጅታዊ መግለጫ

ሐምሌ 20 ቀን፣ 1999 ዓ.ም

### አደራ የእምነት እዳ ነው

የቅንጅት ለአንድነትና ዲሞክራሲ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር አባላትን ኢህአዴግ በሃሰት ወንጀሎ፣ በሃሰት ክሶ፣ በሃሰት አስመስክሮ፣ በግፍ ለመግደል ፍላጎቱን ገልጾ የእድሜ ልክ እስራት ፈርዶባቸው፣ በኢትዮጵያ ህዝብ ትግልና ጩኸት በአለም አቀፍ ህብረተሰብ ተጽእኖ ከእስር ተፈትተዋል። ይህ የእነሱ መፈታት ብቻ ሳይሆን፣ በሃገራችን ውስጥ የሚካሄደው የሰላማዊ ትግል ተስፋ መለምለምም በመሆኑ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ክልብ ተደስቶአል። የቅንጅት መሪዎች መፈታት የሰላማዊ ትግል ፈተና ማለፍ በመሆኑ የተስፋ ጎህ ማንጸባረቁን ያበስራል።

የቅንጅት አመራር አባላት ከኢትዮጵያ ህዝብ የተጣለባቸውን ከባድ የአመራር ሃላፊነትና አደራ ሊወጡ በማይችሉበት ሁኔታ በወያኔ እስር ቤት እንዲማቅቁ ሲወሰንባቸው፣ የመጀመሪያው የኢህአዴግ አላማ ትግሉን ለማውደምና ቅንጅትን ለመበታተን እንደነበር ይታወቃል። አርቆ አስተዋይ የሆኑት መሪዎች ግን፣ ከግለሻነት በራቀ መልኩ ትግሉን እንዲቀጥል በመፈለጋቸው ከህዝብ የተሰጣቸውን ከባድ አደራ በውክልና ለቅንጅት አለም አቀፍ አመራር አባላት ሰጥተዋል። ይህንን ከባድና እልህ አስጨራሽ ሃላፊነት ለመቀበል ስንመረጥ ለዚህ ብቃት ይኖራቸዋል ተብለን መታጨታችን ቢያስደስተንም የሃላፊነቱ ግዙፍነት፣ የትግሉ ጥልፍልፈነት፣ የድርጅቱ ጨቅላነት፣ የመዋቅሩ ልልነት፣ የአለም አቀፍ አመራሩ አባላት የነበረንን ተመክሮ ልዩነት የፈተናዎች ሁሉ ፈተና ውስጥ እንደጨመረን በመረዳት ክልብ አስጨንቆናል።

የቅንጅትን ዘመናዊ ፖለቲካ በመረዳት፣ ዲሞክራሲዊ ባህልን በማዳበር፣ በውጭ የሚገኘውን ኢትዮጵያዊ በማስተባበር፣ ሌትና ቀን መስራት ሃገራዊ ግዴታችን ብቻ ሳይሆን በእስር የተገለሉ መሪዎችም አደራ በመሆኑ የተጠበቀብንን ሃላፊነት መወጣት ከባድና አዳጋች ሆኖ አግኝተነዋል። ከዋናው የትግል መስመር እንድንወጣና እንድንዘናጋ፣ አንድ አንዴም ተስፋ እንድንቆርጥና ከትግሉ እንድንርቅ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የተሸረሱ ሌራዎችና እርባና የሌላቸው ግዜንና ጉልበትን በከንቱ የሚበሉ ድርጊቶች በርካታ እንደነበሩ ስናስታውስ የሰሜታችን ቁስል ይሰማናል። የሃገርን ጉዳይ ባለማስቀደም ድርጅቱንና ትግሉን የሚጎዱ እርምጃዎች ሲወሰዱ ስናይ አንጀታችን ይበግናል። በተለይም መሪዎችን ለማስፈታት ከድጋፍ ድርጅቶች ጋርና በመላው አለም ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን ለመንቀሳቀስ በተዘጋጀን ቁጥር የሚጣልብን ደንቃራ ለመሪዎቻችን መፈታት መዘግየት ምክንያት እንደሆነ ስናስታውስ ቆሽታችን ይበግናል።

ይህም ሁሉ ሆኖ በቅንጅት መሪዎች ውክልና ከተሰጠው አመራር ይበልጥ፣ ለሀገራቸውና ለወገናቸው ቀና በማሰባቸው ብቻ የተሰደቡ፣ የተዋረዱ፣ የተደበደቡ፣ የታሰሩና የተሰደዱ ብርቅዬ የኢትዮጵያ ልጆች ያሳዩትን የመንፈስ ጽናት ስናስተውል የገጠመንን ፈተናና መሰናክል ታግሎ ከመወጣት በስተቀር አማራጭ አንዳልነበረው በመረዳት መቀጠል ችለናል። የመሪዎቻችንን እና እነርሱን በመምረጥ ከጎናቸው የቆመውን ሕዝብ አደራ መሸከማችንን በበጎ የተመለከተው በሃገር ውስጥና ከሃገር ውጭ የሚገኘው ወገናችን ከጎናችን በመሆን የአለም አቀፍ አመራሩ የቅንጅትን አላማና ራእይ ሳይስት፣ የድርጅቱን ግርማ ሞገስና ክብር ዝቅ ሳይደርግ አንዲቀጥል የሰጡት ድጋፍ ሌላው በትግሉ አንድንቀጥል ያስቻለን ጉልበታችን ሆኗል።

የአለም አቀፍ አመራሩ የተጣለበትን አደራና ሃላፊነት እንዳሰበውና እንደተመኘው ከዚህ በተሻለ በተቀላጠፈና በላቀ ደረጃ እንዳያከናውነው ችግሮች የተደቀኑበት ቢሆንም፣ የመሪዎቻችን መፈታት ደረጃ በመድረስ በጊዜያዊነት በአደራ ያስረከቡንን ሃላፊነት እነርሱ ከእስር ተፈተው መልሰን አደራችንን ለማስረከብ በመቻላችን የተሰማንን እርካታና ልባዊ ደስታ እንገልጻለን። በዚህ አጋጣሚ

#### ለመሪዎቻችን

- እምነት አድርገዋል ይህንን ታሪካዊ ሃላፊነት እንድንሸከምና የሰላማዊ ትግሉንም አቅማችን በፈቀደው መጠን እንድንረዳ እድል ለሰጣችሁን መሪዎች የቅንጅት አለማቀፍ አመራር አባላት በሙሉ ልባዊ ምስጋናችንን እናቀርባለን። የፓርቲያችንን አላማና መርህ ተግባራዊ በማድረግ ለሰላማዊ ትግል የምታደርጉትን እንቅስቃሴ እስከመጨረሻው ድረስ በመደገፍ ከጎናችሁ እንደምንቆምና በተፈለግንበት ቦታ ሁሉ ለማገልገል ዝግጁ መሆናችንን በፍቅርና በአክብሮት እንገልጻለን።

**ለቅንጅት አባላትና ደጋፊዎች**

- የቅንጅትን መርህ ተከትላችሁ ለትግሉ ቀጣይነትና ለመሪዎቻችን መፈታት ሌት ተቀን የታገላችሁ፣ በጸሃይ ሃሩር ለተቃጠላችሁ፣ በበረዶና በብርድ ለተቆራመዳችሁ፣ ጊዜያችሁን እውቀታችሁንና ገንዘባችሁን ያለመቆጠብ ለለገላችሁ የቅንጅት ደጋፊዎችና አባላት ልባዊ የሆነ ምስጋናችንን እናቀርባለን። በተለይ ከጎናችን በመሰለፍ የገጠሙንን በርካታ ፈተናዎች እንድናልፍ ላበረታታችሁን፣ ስንሳሳት ላረማችሁን፣ ተስፋ እንዳንቆርጥ ላጽናናችሁን ውድ ሃገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን፣ ልባዊ አክብሮታችንና ፍቅር የተላበሰ ምስጋናችንን እናቀርባለን። የቅንጅትን መርህ አንግባችሁ ከየአቅጣቸው በድርጅቱ ላይ የተሰነዘረውን ጥቃት በሃገርና በወገን ላይ የተሰነዘረ ጥቃት አንደሆነ ቆጥራችሁ፣ ለዲሞክራሲና ለተጠያቂነት በመቆም ዘመናዊ የአርበኛነት ግዴታችሁን ለተወጣችሁ ወገኖቻችን ያለንን አክብሮት በታላቅ ስሜት እንገልጻለን።

**ለዜናና ለመረጃ ማእከላትና ለሲቪክ ማህበራት**

- ይህ ፈታኝ የቅንጅት አጀንዳና እንቅስቃሴ ከአንድ የፖለቲካ ድርጅት እቅድና ግብ የላቀ ሃገራዊና ወገናዊ ይዘት ያለው መሆኑን በመረዳት፣ በየላችሁበት በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ፣ ነጻነት፣ የህግ የበላይነት፣ እኩልነትና አንድነት እንዲሰፍን ያደረጋችሁትን ያልተቆጠበ አስተዋጽኦ ታሪክ ሲያስታውሰው ይኖራል። በእናንተ የተከናወነው የመረጃ ፍላጎትና ጥራት በሃገር ውስጥና በውጭ ያለውን ኢትዮጵያዊ ለትግሉ በጽናት እንዲቆም መርዳት ብቻ ሳይሆን የሰላማዊ ትግሉን አሸናፊነት የሚያረጋግጥ በመሆኑ የቅንጅት መሪዎችና የኢትዮጵያ ህዝብ ከልብ ኮርተውባችኋል። እውነትንና ዲሞክራሲን ተከትላችሁ የቅንጅትን እውነታ ያስተጋባችሁ ፓልቶክ ክፍሎች ታዳሚዎችና አስተናባሪዎች፣ የፊዲየና የቴሌቪዥን ድርጅቶች እና ጋዜጠኞች፣ ለድራገጾችና አስተባባሪዎቻቸው መረጃ በጠማው የኢትዮጵያ ህዝብ ስም ከልብ እናመሰግናለን። ለዲሞክራሲና ለሰብአዊ መብት ዘብ የቆማችሁ የሲቪክ ድርጅቶች፣ የእውነትና የፍትህ ዘባኝነታችሁን ባለመሰልቸት በማረጋገጣችሁ የሃገርና የወገን መመኪያነታችሁን አረጋግጣችኋል።

**በመጨረሻም**

- ይህ ጋዜጣዊ መግለጫ ከቅንጅት አለም አቀፍ የፖለቲካ አመራር የተሰጠ የመጨረሻው መግለጫ ነው። በእዚህ መግለጫ አማካይነት አለምአቀፍ አመራሩ በአደራ የተሰጠውን የፖለቲካ አመራር ለቅንጅት አመራር ማሰረከቡን ሲገልጽ በከፍተኛ እርካታ ነው። ሁሉም የቅንጅት አባላትና ደጋፊዎች የእዚህ እርካታ ተካፋይ አንደሚሆኑም እምነት አለን። በተለይ እኛ በአለም አቀፍ አመራሩ ውስጥና በአለም ዙሪያ በድጋፍ ድርጅቶች ውስጥ የምንገኘው በሙሉ የሰራነውን አሳንሰን በማየት ብንቆጭም የቅንጅት መሪዎች በእዚህ በፈታኝ ወቅት በሰራነው ክልላቸው የተደነቁና የተደሰቱ በመሆናቸው ተጽናኝተናል። በትህትና የተሞላውን ምስጋናቸውን ስናዳምጥ በቁጭት የተኮማተረው ልባችን በተነሳሽነት ተሞልቷል። የቀረን ቢኖር የተጀመረውን ዲሞክራሲያዊ አደረጃጀትና አሰራር በማጥበቅ፣ ቅንጅታዊ የተጠያቂነትና የግልጽነት መርህ ተላብሰን፣ ከእስር የተፈቱ የቅንጅቱ መሪዎች በሚሰጡት የፖለቲካ አመራር አማካኝነት ለሚቀጥለው ትግል ቆርጠን መነሳት ብቻ ነው። አለም አቀፍ አመራሩ የፖለቲካ ሃላፊነቱን ውክልና ለሰጠው የቅንጅት አመራር ያስረከበ ሲሆን በአጭር ጊዜ ውስጥ፣ ተጀምረው ያላለቁ የማደራጀት ስራዎችና ከአመት በላይ ሲያከናውን የቆየውን ተግባር በሪፖርት ለቅንጅት መሪዎች በማቅረብ፣ በእጁ የሚገኘውን የድርጅቱን ንብረት፣ ሰነድ፣ ድርጅታዊ መረጃዎችና ሌላም ቁሳቁስ በማስረከብ አጠቃላይ ህልውናው ይከስማል።

የትግሉን ውስብስብነትና ዘመናዊነት፣ አስቸጋሪነትና ልዩ ጥበብ መጠየቁን፣ ከግንዛቤ በማስገባት ከቅንጅት መሪዎችና ከውድ ደጋፊዎቹ ጋር ጎን ለጎን ትግሉን ለማኪያሄድ እያንዳንዳችን በድጋሚ ቃል እንገባለን።

**አደራ ተቀብለን አደራ ያስረከብን የቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ የአለም አቀፍ የፖለቲካ አመራር አባላት**

*ዶ/ር ሞገስ ገብረማሪም፣ ዶ/ር ገብርኤ ወልደሩፋኤል፣ አንጻርጋቸው ጽጌ ፣ ዳንኤል አሰፋ፣ ዳዊት ከበደ፣ ብርሃነ መዋ።*

*ሐምሌ 20፣ ቀን 1999 ዓ.ም*